

**የትግራይ ህዝብና ድርጅቱ ህወሓትን ለመነጠል
የሚደረግ ሴራ እናትና ልጅ ለመነጠል የሚደረግ
ከንቱ ጥረት ነው።**



**ከህዳሴ ኢትዮጵያ
ሰኔ 12፣ 2010 ዓ.ም.**

መግቢያ

የጠ/ሚ ዶ/ር አብዱ ሰኔ 11፣ 2010 ዓ.ም. ለበጋርላማ ላይ ካደረጉት ንግግር መነሻ በማድረግ ይህንን ፅሁፍ ለማዘጋጀት ያነሳሱኝ ብዙ ነጥቦች ስላሉ ነው። በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብዱ ያደረጉት ንግግር በጣም ሳቢና ብዙ ብክርታዎች ያጠፉ በጣም ጥሩ ማብራርያ እንደነበር ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ። **ይሁንና ከተናገሩትና ማስተላለፍ ከፈለጉት ብዙ-ያልተመቼኝ አንድ ሁለት ነጥቦች ስላሉ** ግን ነፃ ሁኔ ልንወያይባቸውና በህዳሴ ጉዛችን ለሁላችን ይጠቅሙናል ብዩ የማስባቸው፣ ወይም መታረም አለባቸው ብዩ የማስባቸውን ነጥቦች ለማንሳት በማሰብ ነው።

በዋናነት ያልተመቼኝ ብዩ የማነሳቸው ነጥቦች

1. በህወሓት እና በትግራይ ህዝብ ያለውን ግንኙነት በማስመልከት ጣል ያደረጉትን ንግግር
2. በኪራት ሰብሳቢነት ትግል ላይ ጠ/ሚ እየተከተሉት ያለውን አካሄድና፣ በሚመለከቱ ላይ ነው።

እኔ እንደ ፀሃፊው በህወሓት ስር ተደራጅቼ በአገራችን ላይ በሚደረገው የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትግል ውስጥ የራሴን አዎንታዊ ሚና እየተጫወትኩ ነው ብዩ የማምን ዜጋ። **ይህ ፅሁፍ ራሴን ወክዮ የፃፍኩት እንጂ**

የማንም ውክልና የሌለው መሆኑ ለመግለፅ እወዳለሁ። እኔ ለራሴ በአብዮታዊ

ዴሞክራሲ ጠንካራ እምነት አለኝ ብዩ የማምንና የምታገል እንደመሆኔ መጠን

በራሴ እምነት ይምፅፋቸው ሁሉም የአብዮታዊ ዲሞክራሲ እምነትን

ያንፀባርቃሉ ብዩ አምናለሁ። ይህ ፅሁፍ ስፊፍም የጠ/ሚ ዶ/ር አብዱ

እንደመነሻነት በመውሰድ ካለኝ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ እምነት ጋር በማያያዝ

የፃፍኩት መሆኑን ለመግለፅ እወዳለሁ።

ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ምንና ምናቸው?

በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ትግራይ ህዝብ የገለጹት **በጣም የተመቸኝና**

ትክክለኛ በሳል አነጋገር የተናገሩት በማመስገን ለመጀመር እፈልጋለሁ፡፡

እሱም ግልፅነታቸውና የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ውሳኔዎችም ቢሆኑ ከህዝቡ መደበኛ የለበትም የመደበኛ ወይም የማቆየት ባህል መቀየር አለበት በማለት የተናገሩት በጣም የሚመች ሲሆን ስለ ትግራይ ህዝብ ሲያነሱም፣ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ለዚህ ያበቃ እንደሆነ፣ ነገርግን በዚህ ስርዓት ከሌላው የላቀ ጥቅም እንዳልተጠቀመ፣ **ጥቂቶች በሰሙ ነግደው እንደሆኑ እንጂ**

የትግራይ ህዝብ ልዩ ተጠቃሚ አልነበረም፡፡ በሌሎች የሚታዩ ችግሮች በትግራይም እንዳሉ፣ የውሃ ችግር፣ የመልካም አስተዳደር ችግር ነልተው እንደሚታዩ፡፡ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ልዩ ተጠቃሚ እንደነበር ተደርጎ የሚነዛው ወሬ አጥፊና ትክክል እንዳልሆነ መግለፃቸው ነው፡፡ በእውነትም በጥሩ አነጋገር ብለውታል፡፡

በንግግራቸው ያልተዋጠልኝ

በህወሓት ላይ የሰነዘሩት ግን ወጥነት የሌለው ለትምክህተኞችና ጠባቦች ለማስደሰት ተብሎ ህወሓትን ከትግራይ ህዝብ የሚነጥል አነጋገር በመሆኑ እኔም አብዛኛው ህዝብም ያስከፋ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ የትግራይ ህዝብና ህወሓት የተለያዩ እንደሆኑ አገላለፅ ማለቴ ነው፡፡

የትግራይ ህዝብ ታግሎና ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈለው በህወሓትና በአብዮታዊ ዴሞክራሲ አመራር ስር ተሰልፎ ነው፡፡ **ህወሓት የዚህ ስርዓትም**

የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦችም ባለውለታ ነው፡፡ ህወሓት ኢህአዴግም ዶ/ር አብዱም ለዚህ በማብቃት ከፍተኛ ባለውለታ ነው፡፡ ህወሓት ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች በመሆን ከፍተኛ መስዋእትነት ከፍሎ ስልጣን በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲተላለፍ ያደረገ ድርጅት ነው፡፡ **ህወሓት ገና ከጅምሩ**

ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሆኖ፣ ተገዶ ወደ ትጥቅ ትግል ከገባና ትግሉ በድል ከተጠናቀቀ ቦኋላም ስልጣን በጦርነትና በመሳሪያ ጋጋታ ነው ያመጣሁት ስለዚህ ማንም እንዳይጠጋኝ አላለም በዴሞክራሲያዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር ከፍተኛ ትግል አድርጓል። በመሆኑን በ1997 ዓ.ም. በተደረገው ምርጫ ቅንጅት ባሸነፈበት ቦታ ሁሉ ስልጣን ለማስረከብ ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ጋር ግንባር ቀደም ተሰልፏል። **የአንድ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የዴሞክራሲያዊነት መለኪያ አንድን የሚያምንበት አቋምምም ቢሆን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እስከተወሰነ ድረስ ተቀብሎ ለማስፈፀም ግንባር ቀደም መሆን ነው።** ህወሓትም በዚህ የሚገለፅ ድርጅትና አሁንም ከባህሪው ያልወጣ፣ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር ላይ ፅኑ እምነት ያለው ድርጅት ነው። **ህወሓት ከነፈሰ ንፋስ የማይነፍስ የዓላማ ፅናት ያለው፣ በህዝቦችነትና በጊዜያዊ ሆይ ሆይ የማይመራ ድርጅት፣ ለቆመለት ዓላማ መስዋእት የሚከፍል ብርቅየ የህዝብ ድርጅት ነው።**

ይህ ሲባል ግን ህወሓት ውስጥ ችግር የለም ማለት አይደለም። በተለይ በድርጅታችን ኢህአዴግ ላይ የታየውን የዝቅጠት ችግር በህወሓት ጎልቶ ታይቷል። ችግሮቹ ህዝብ እስኪያማርር ድረስ ተንፀባርቋል። ይህ ችግር ግን የአመራር ችግር እንጂ የድርጅቱ ወይም የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ችግር አልነበረም።

ህወሓት የትግራይ ህዝብን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሰለፈ፣ ትክክለኛ የህዝብን ጥቅም ማረጋገጥ የመሚችልና በተግባርም የህዝብንን ጥቅም ማረጋገጥ ያስቻለ መስመር ያነገበ ለትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የአገራችን ጭቁን ህዝቦች ባለውለታ የሆነ ትልቅ ድርጅት ነው። ህወሓት በውስጥም በውጭም ጠባብነትና ትምክህተኝነት መታገል የሚያስችለው ብቃትና ችሎታ ያለው፣ ከገጠሙት ችግሮችም በራሱ ጊዜ በመውጣት ላይና በመታደስ ላይ ያለ ድርጅት ነው።

ስለዚህ ይህንን እየታወቀ በጠ/ሚ ድርጅቱን አሳንሶ ማየትና ከትግራይ ህዝብ ነጥሎ እንዲታይ ማድረግ የተሳሳተ አመለካከት ነው።

ትግራይ ህዝብ ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈለ ቢሆንም ልዩ ጥቅም ግን አላገኘም፤ በስሙ የነገዱ ይኖራሉ እንጂ የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለየ የተጠቀመው ነገር የለም ብለዋል በጣም ትክክል ነው። **በሀውሓት**

ገይም ተመሳሳይ አቋም መያዝ ነበረባቸው። ሀውሓት ከፍተኛ መስዋእትነት

የከፈለ፤ ህዝብን አስተባብሮ ለድል የበቃ ብቃት ያለው ውጤታማ የህዝብ

ድርጅት ነው። ጥቂት በሀውሓት ስም የሚነግዱ ኪራይ ሰብሳቢዎች አባላትና

አመራር ካልሆነ በስተቀር አሁንም ሀውሓት ትክክለኛው የህዝብ ድርጅት ነው።

:

አሁንም የትግራይ ህዝብና ድርጅቱ ሀውሓት የማይለያዩ አንድና ያው ናቸው። ሀውሓት ማለት ከትግራይ ህዝብ ብሶት የወለደው የህዝቡ አድን ድርጅት ነው። ሀውሓትና የትግራይ ህዝብ በደም፣ በአጥንት፣ በከፍተኛ መስዋእትነት የተሳሰሩ ህዝብና ድርጅት ናቸው። ሀውሓት የትግራይ ህዝብን ከሰውበላ ደርግ መንጋጋ ያዳነ የህዝብ የቁርጥ ቀን ድርጅት ነው። ሀውሓት የትግራይ ህዝብን ከድህነት አረንቋ ወጥቶ በአገሩ እንደማንኛውም ህዝብ እኩል እንዲሰለፍ ያደረገና ከድህነት እንዲወጣ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገ ድርጅት ነው።

ስለዚህ አሁንም የትግራይ ህዝብና ድርጅቱ ሀውሓትን ለመነጠል የሚደረግ ሴራ

እናትና ልጅ ለመነጠል የሚደረግ ከንቱ ጥረት ነው። ሀውሓትና የትግራይ ህዝብ

እንኳን አሁን የሰላሙ፣ የዴሞክራሲው፣ የልማቱ ቱርፏት በያንዳንዱ ዜጋ

ማጣጣም በጀመረበት ጊዜ፣ በ17 ዓመት የትግልና የእልቂት ጊዜም ሀውሓትና

የትግራይ ህዝብ አልተለያዩም። ጠላትም ወዳጅም ማወቅ ያለበት ነገር ካለ

አንዱ የትግራይ ህዝብ በብርቅየ ልጁ በሀውሓት የሚመጣበት አይወድም ሀውሓትም እንደዚሁ።

ዶ/ር አብዱ እና የኪራይ ሰብሳቢነት ትግል

ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብዱ ንግግር ካልተመቹኝ ውስጥ ሁለተኛው ነጥብ በኪራይ ሰብሳቢነት ጉዳይ ዳርዳር ማለታቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዳር ዳር ከመሄድ የሚያውቁትና በርግጠኝነት አፋቸው ሞልተው የሚናገሩበት ሁኔታ ካለ በግልፅ ይንገሩን።

ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና የማንኛውም ህዝብ ፀር ነው። በልማታዊ መንግስታችን የልማትና የዴሞክራሲ ግንባታ ጉዟችን ላይ ሊገጥመን የሚችል ትልቁ ስጋት ይህ ኪራይ ሰብሳቢነት እንደሆነ በግልፅ በማስቀመጥ የትግል ስልት በመንደፍ ባለፉት 17 ዓመታት ስንንዝ እዚህ ደርሰናል። ካለው ነባራዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ /ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቸ ከመሆኑ አንጻር/ ሲታይ ቀላል የማይባል ውጤትም ተመዝግቧል። ይሁንና ከምንፈልገውና የደረስንበትን የልማት ደረጃ ከሚመጥን አኳያ ሲታይ የኪራይ ሰብሳቢነትን ሁኔታ ገና ብዙ የሚቀረው እንደሆነ ሁሉም የገመገመው ጉዳይ ነው። ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቻቸውንና የተደላደለውን መንገድ በማፍረስ በምትኩ ለልማታዊነት የተመቻቸ ለማድረግ ባለፉት 17 የተሃድሶ ዓመታት ከፍተኛ ትግል ተካሂዷል።

:

እንደ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቸ ነው የሚባለው ለውድድር የሚመች ሁኔታ ያለመኖር፣ ባለሀብቱ በአጠቃላይ ዜጋው በእውቀቱና በብቃቱ ተወዳድሮ እንዳያደግ በአገራችን ከፍተኛ የገበያ ክፍተት መኖሩ ይህ ማለት የትምህርትና ስልጠና ያለማዳረስ፣ የመሰረተ-ልማት ዝርጋታ ችግር፣ የአሰራር፣ የአደረጃጀት፣ የፋይናንስ፣ በአጠቃላይ የመሰረተ-ልማት ወዘተ ጉድለቶችን በመኖራቸው ነው አገራችን ለኪራይ ሰብሳቢነት እንጂ

ለልማታዊነት፣ ጥራት ያለው ምርት በማምረት በገበያ ተወዳድሮ ለመክበር አይመችም የሚባለው።

ከዚህ አንጻር ሲታይ ለኪራይ ሰብሳቢነትን የተመቻቸ ሁኔታ ማፍረስ የሚቻለው ልማቱ ማፋጠን፣ ወደ ውድድር ማስገባት፣ የልማት አሰራርና አደረጃጀት መገንባት መሰረተልማቶች መዘርጋት፣ ትምህርት፣ ጤና፣ ምርታማነትን የሚያሳድጉ ፋይናንስና ድጋፎችን በማመቻቸት ባለፉት 17 ዓመታት ከፍተኛ ጥረት በማድረጋችን ከፍተኛ ውጤት ተመዝግቧል። በአጠቃላይ ሲታይ ባለፉት 17 የተሃድሶ ዓመታት የተመዘገበው ድል ሲመዘን ለኪራይ ሰብሳቢነትን የተመቻቸው አስፋልት መንገድ ዶዘር የገባበት /የታረሰበት/ እንጂ በበለጠ እንዲመቻቸ የተደረገበት ሁኔታ አይደለም የነበረው። በአሁኑ ሰዓት የኪራይ ሰብሳቢነት ቪ-8 ማስኬድ የሚያስችል የተመቻ መንገድ የለም፤ ምናልባት ለመጓዝ የሚሞክር ካለ ይቅር ረጅም ርቀት ሊጓዝ በሜትሮች ርቀት ከተጓዘ በኋላ ተሰሰብሮ እንደሚወልቅ በተገባር እያየነው ነው።

ኪራይ ሰብሳቢነት ለማፍረስ በሰራነው ስራ ኪራይ ሰብሳቢነት ባናጠፋውም ግን ዕድሜው አጭር እንዲሆን ተደርጓል። በአሁኑ ገዜ የመንግስት ቦታዎች በአማካይ ከ2 ዓመት በላይ የማይቆይበት ቦታ ሆኖዋል ይህም **ገሚሱ በድርጅት ግምገማ፣ ገሚሱ በህዝብ ቅሬታ፣ በብቃት ችግር፣ በሙሰና ችግር ሲቀያየር ማየት የትግሉ ውጤት ነው።** ሁሉም ክልሉ ሰከን ብሎ ቢፈትሽ ምን ለውጥ እንዳመጣ ማየት ይቻላል። በኦሮምያ ክልል በአማራ ክልል፣ በትግራይ ክልል በደቡብ ክልል የሚታይ ሃቅ ነው። ድርጅታችን ኢህአዴግ በድርጅቱ እምነት ይሁን በህዝቡ ግፊት በየመዋቅሩ ሙሰኞችን እየመነጠረ፣ አመራሮችን እየተካ መጥቷል። ይህ የሚያሳየው በኪራይ ሰብሳቢነት ትግል የሄድነው ርቀት ያሳያል። በአንድ ወቅት ጠ/ሚ ዶ/ር አብዬ በሚመሩት ድርጅት እስከ 80% የወረዳና የዞን አመራር ማሸጋሸጋቸው የቅርብ ቀን ትውስታ ነው። ይሁንና በኪራይ

ሰብሳቢነት ትግል ለውጦች ቢኖሩትም ገና ብዙ የሚቀረውና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው። ቢያንስ ግን ሙስናን የሚቃወም ህብረተሰብ ከመፍጠር አኳያ ቀላል የማይባል ስራ እየተሰራ ነው።

ምናልባት ከጊዜ ወደ ጊዜ ኪራይ ሰብሳቢነት እየጨመረ ነው የመጣው የሚል ካለ፣ እሱ ምናልባት የአገራችን ሁኔታ የት ነበረች ምንጋ አለች የሚል በደንብ ያልተገነዘበ አርቆ ማየት የተሳነው ፖለቲከኛ ብቻ ነው። **የአንድን ፖለቲከኛ**

ብቃት የሚመዘነው ከህዝቡ አንድ እርምጃ ቀድሞ ማየት፣ ማሰብ፣ መምራት

የሚችል እንጂ ህዝቡን የሚለው የሚደግም፣ ህዝቡ ከሚያየው አርቆ የማይይ፣

ህዝቡን ቀድሞ መሄድ የማይችል ከሆነ ችግር አለው ማለት ነው። የኪራይ

ሰብሳቢነት አደጋ ከማንም በላይ ቀድሞ መረዳት ያለበት አመራሩ ነው።

ለችግሮች አስቀድሞ መፍትሄ ማስቀመጥ ያለበት አመራሩ ነው። በአንዳንድ

የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራት/ክስተቶችን የሚደናገጥ አመራር ሩቅ ሊጓዝ አይችልም። **ኪራይ ሰብሳቢነት በአጭር ጊዜ የሚቀረፍ ችግር አይደለም። ዘርፈ**

ብዙ ችግር ነው። የሁሉም ችግሮቻችን መገለጫ ሃውልት ነው። ስለዚህ ለኪራይ

ሰብሳቢነት ችግር መወገድ ስትራቴጂካል አርቆ በማየት መሰራት ያለበት እንጂ

በሆይ ሆይ፣ በማሰርና በመፍታት፣ የሚቀረፍ አይደለም። **ኪራይ ሰብሳቢነትን**

ለመቅረፍ አንድ እርምጃ በተጓዘን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትም በዛው መልክ መልኩን

ቀይሮ መጓዝ እንደሚችልና ብቃትም እንዳለው ካልተገነዘብን ችግር ነው።

አሁን እያየነው ያለ ነገርም ይህ ነው።

አንድ መሪ ተቀይሮ በመጣ ቁጥር ያለፈውን መሪ ጉዞ ማብጠልጠል ነው። ይህ

ደግሞ የአገራችን የልማት ጉዞ በተረጋጋና ፍጥነቱን አቅቦ በመሄድ የራሱ አሉታዊ ጫና ያሳድራል። ስለዚህ የተመዘገበው ልማት እንዲሁም ኪራይ ሰብሳቢነት ያለው ደረጃ ሁሉም በልኩ ካልታየ የዜሮ ድምር ጨዋታ ነው የሚሆነው።

ይ/ር አብዱ ወደፊት ሊጓዙ ከሆነ ከፊታቸው የነበረ መሪ

የስመዘገበው ውጤት በመርገጥ /ረግጦ-በማለፍ/ ሳይሆን ተገቢውን እውቅና በመስጠት የጎደለውን መሙላት ሲሆን ነው ተቀባይነት የሚኖረው። አሁን እያየነው ያለው ግን ረግጦ ማለፍ የሚመስል አካሄድ ነው።

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በማፍረስ በምትኩ ልማታዊነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለመተካት በተደረገው ጥረት ባለፉት 17 ዓመታት አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። ምክንያቱም ኪራይ ሰብሳቢነትና ልማታዊነት በእኩል ሊያድጉ ፈፅመው አይችሉም። ልማት አለ ከተባለ በሌላ አነጋገር የተወሰነ የኪራይ ሰብሳቢነት ቦታ በልማት ተተክቷል ማለት ነው። የአገራችን ፖለቲካል ኢኮኖሚ እየተቀየረ ነው።

በልማቱ የህዝቡ ተሳትፎ ተጣጥፎ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው፤ የህዝቡ ተሳትፎ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚነትም የተረጋገጠበት ሁኔታ

ነው ያለው። ሞንገሱ ህብረተሰብ ተፈጥሯል ስንል የልማት የዲሞክራሲ ምንነት የገባው በተግባር ማጣጣም የጀመረ፤ ጠያቂ ህብረተሰብ ተፈጠረ ማለታችን ነው።

፤ ይህም ማንም የሚያየው ጉዳይ ነው። እያንዳንዱን የልማት እንቅስቃሴ፤ እያንዳንዱን የህዝብ ተሳትፎነትና ተጠቃሚነት እንቅስቃሴ የኪራይ

ሰብሳቢነትን ምቹ ሁኔታ የምትቀይርና ይምታፈርስ አንድ እርምጃ ናት። ስለዚህ ያለፉት የ17 የተሃድሶ ጉዛችን ኪራይ ሰብሳቢነትን እየጨመረ የሄደብትና ለልማታዊነት እየተደናቀፈ የመጣበት ሁኔታ አይደለም ያለው። ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቸውን ሁኔታ እየፈራረሰ፤ ልማቱም የብዙሃኑ ሂደወት እየለወጠ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው።

ይህ ሲባል ግን ኪራይ ሰብሳቢነት እየተደፈቀ ነው ሲባል ግን ከገዢነቱ ለቋል ማለት አይደለም፤ አስፋፍቶ የነበረውን እየተሸረሸረ ሲሄድ እሳት ላይ እንደ ገባ ፕላስቲክ እየተሸመረረ ሃይሉን ወደ ጥቂት የሚያሰባስብበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ ሙቀቱ እየበረታ

ሲሄድ ቀልጦ ይጠፋል። ሙቀቱ ግን በአንድ ጀንበር ወይም በአንድ የስልጣን ዘመን የሚፈጠር አይደለም። በሌላ አነጋገር የልማቱ ጉዞ ይወስነዋል። ስለዚህ

ዘመን የሚፈጠር አይደለም። በሌላ አነጋገር የልማቱ ጉዞ ይወስነዋል። ስለዚህ

ዘመን የሚፈጠር አይደለም። በሌላ አነጋገር የልማቱ ጉዞ ይወስነዋል። ስለዚህ

የኪራይ ሰብሳቢነት ትግል ከድህነት ትግልና ከልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አጣምሮ ማየት አለበት። ኪራይ ሰብሳቢነት ነጥሎ በማየት አንዳንድ የኪራይ ሰብሳቢነት ክስተቶችን እያዩ መደናገጥ ወይም መደነቅ ማለትም ብዙ ብር ተሰረቀ ሲባል ወይም ዘራፊ ተያዘ ሰሲባል ትልቅ ተአምር እንደተሰራ መደናገጥ ወይም ሆይሆይ ማለት ህዝቦችን ነው።

ይህ ሲባል ግን ኪራይ ሰብሳቢነት የለም ማለት ወይም ያለውን ሁኔታ አሳንሶ ከማየት አንፃር አይደለም። ኪራይ ሰብሳቢነትን በተለይ በሙሰኝነት በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ከላይ እስከታች /ከቀበሌ እስከ ፌደራል/ በጥቂት ቁልፍ የመንግስት ቦታዎች በመጠኑም እየጨመረ የሚሄድበት ለመከላከሉም ውስብስብ እየሆነ የሚመጣበት ሁኔታ መኖሩ የሚካድ አይደለም። ፡ አሁንም ይህ ትግል አሳንሶ ማየት የለብንም። ከማንም በላይ እዚህ ላይ ካልተረባረብን ለአንድነታችን ትልቅ ፈተና ነው የሚሆነው። ይሁንና የተደረገው ትግል ወደኋላ የሚመልስ ግን መሆን የለበትም። ያለፈውን ትግል ላይ በመደመር እንጂ ወደኋላ በመመለስ መሆን የለበትም።

ኪራይ ሰብሳቢነት ሲባል የሁሉም ጠላት ነው። ኪራይ ሰብሳቢነት ብሄር የለውም። ኪራይ ሰብሳቢነት በተለየ የመንግስት መዋቅር ብቻ የሚገኝ አይደለም። ከቀበሌ እስከ ከፍተኛው የፌደራል መዋቅር ተንሰራፍቶ ይታያል። ፡ ነገር ግን የኪራይ ሰብሳቢነትን ትግል በሚያደናቅፍ መልኩ የሚደረግ እንቅስቃሴ ግን በጣም ትክክል አይደለም። ለምሳሌ አሁን አሁን ኮንትራባንዲስቶች፣ ኪራይ ሰብሳቢዎች ሙሰኞች እየተባለ የሚሰማው ነገር በጣም አሳፋሪ በሆነ መንገድ ነው። ኪራይ ሰብሳቢነት ሲባል ከአንድ ድርጅት ብቻ ማያያዝ፣ ከአንድ ብሄር ብቻ ማያያዝ፣ አደገኛ አካሄድ ነው እየታየ ያለው። ፡ በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ከመቸውም ጊዜ በበለጠ መተማመን እየታጣ ነው ያለው። ይህም ለአንድነታችን በጣም ትልቅ ፈተና ነው።

በደርግ ጊዜ አንዱን ብሄር በማንነቱ ሲብጠለጠል፣ ቋንቋው ሲዋረድ፣ ማንነቱ ሲንቋሸሽ፣ ራስን አሳንሶ እንዲያይ የሚያደርጉ ከፍተኛ ጭቆና ነበር። ይህም ሂደት ሂደት አገራችን ለብተና ዲርጓት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አሁን ደግሞ ይህን መልኩ ቀይሮ አንዱን ብሄር ከሌላው ብሄር የሚጋጭበት፣ አንዱን ብሄር እንደ ብሄር ኮንትሮባንዲስት ኪራይ ሰብሳቢና ሙሶኛ እየተባለ በገዛ አገሩ እንደ ሌላ ዜጋ የሚታይበት ሁኔታ ሲያጋጥም ለአንድነት ሳይሆን ለብተና የሚዳርግ ነው። አንድን ብሄር በብሄር ማንነቱ ካልተከበረ ማንነቱ ከተዋረደ ለምን ብሎ አንድነትን ይመርጣል። **የሚገርመው ነገር ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢ፣ ኮንትሮባንዲስት፣ ሙሶኛ እያለ አንዱን ብሄር ለይቶ የሚሳደበው ራሱ በኪራይ ሰብሳቢነት የተዘፈቀ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አመራር ነው።** ዛሬ በአንዱ ብሄር ዘመቻ የገባው ነገ በሌላውና በአጠቃላይ በህዝቦች መካከል ጥላቻ እንዲፈጠርና ብሎም ወደ ፋሽዝም የሚያመራ ሂደት ሂደት በከፍተኛ እልቂት የታጀበ ፍቺ የሚያመራ እንጂ እንደ ድሮው በፀረዴሞክራሲ፣ ማንነቱ እየተዋረደ ዝም ብሎ የሚገዛ አንድም ህዝብ አይኖርም።

ለዚህ ሁሉ ችግር እየዳረገን ያለው በጣም ጥቂት ግለሰቦች፣ ብሄርም፣ ድርጅትም የማይወክሉ ሙሶኞች ተግባር ነው። እንዲህ ሲባል ግን ሙሶኞች በጥቂት ብሄሮች ወይም በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ የታጠሩ ናቸው ማለት አይደለም። ሙስና ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ከታቹ የአስተዳደር እርከን እስከ ከፍተኛው የፌደራል ስልጣን ተንሰራፍቷል ሲባል በዚህ ያለ አመራር ባለመታገል ወይም ራስን እጅ በማስገባት ተጠያቂ ነው ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ከክልል ክልል እንደየ ስፋቱ፣ ባጀቱ፣ የልማት እንቅስቃሴው ሊለያይ የሚችል ቢሆንም ከደሙ ንፁህ ነው የሚባል ግን ሊኖር አይችልም ምክንያቱ ህዝቡ እያማረረ ያለው ከጫፍ ጫፍ እንጂ በተወሰነ አካባቢ ብቻ ስላልሆነ። ህዝቡ በመልካም አስተዳደር ችግር እያማረረ ያለው በመረጣቸው መሪዎቹ እንጂ

በእህት ድርጅቶች አይደለም። ነገር ግን ሙሰኞች ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት እጃቸውን ወደ እህት ድርጅቶች፣ ወደ አንድ ብሄር ሲቀስሩ ይታያል።

የሚያሳዝነው ነገር ግን በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ተጠምቋለሁ የሚለው አመራር /ኪራይ ሰብሳቢው/ የህዝቡን ቅሬታ ተገን በማድረግ እውነትህ እኮ ነው ችግሩ የአንዱን ብሄር የበላይነት ስላለ ነው፣ የአንዱን ድርጅት የበላይነት ስላለ ነው፣ ኮንትራባንዲስቶች የአንዱን ብሄር ተወላጆች ብቻ ናቸው፣ የሚያጣሉን እነሱ ብቻ ናቸው፣ እኛ ማ ምን እናድርግ አልቻልንም በማለት ሙሰኞቹ ችግሩን ፈጣሪና አድራጊው አንዱን ብሄረሰብ እንደሆነ አድርገው ስለሚሰብኩ በጣም አሳፋሪ ወቅት ላይ ሆነን እንገኛለን። በተለይ በብአዴንና በአህዴድ የሚመሩ በመንግስት ሚዲያዎች እየታዘብን ያለነው ነገር የአመራሩ ችግር ጎልቶ እስከ መውጣትና ሻምፒዮን እስከ መሆን ደርሷል።

ሙሰኞቹ ለህጉ የተሰወሩ ቢሆኑም ከህዝቡ ግን በምንም ተአምር ሊሰወሩ አይችሉም። ሙሰኞቹ ሁሉም ያውቃቸዋል። ምክንያቱም ሙሰኞቹ በቤታቸው በአከባቢያቸው፣ በሚኖሩበት አከባቢ ሃውልት አቁመዋልና። አንድን የ4 ወይም 5 ሺ ደሞዝተኛ ሃውልት ሲሰራ ፣ ለህጉና ለፍትህ እና ለፀረሙስና መዋቅራችን የተሰወሩ ቢሆኑም፣ ለህዝቡ ግን የተሰወሩ አይደሉም፣ ወለል ብሎ ይታያል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቢሆኑም፣ ከዚህ ጣጣ ነፃ አይደሉም። ቃል በገቡት መሰረት ለኪራይ ሰብሳቢነት አጥብቀው እንደሚታገሉ፣ ለሁሉም ህዝቦች እኩል አተያይ እንዳላቸው ነበር የነገሩን። ነገር ግን በተግባር እየታየ ያለው ከዚህ በተለየ ነው። ፣ ኪራይ ሰብሳቢነት በፅናትና በቆራጥነት በመታገል ፋንታ ኪራይ ሰብሳቢነትን እንደ ማስፈራሪያነት መጠቀማቸው በጣም አሰልችቶናል።

በእውነት ኪራይ ሰብሳቢነት የሚታገሉ ከሆነ በትክክል መታገል እንጂ እንደ ማስፈራሪያ፣ “እረፍ

አለበለዚያ እንዲህ አደርጋለሁ” ማለት የትክክለኛ መሪ አካሄድ ተደርጎ

አይወሰድም። ህዝቡ በትክክል ሐቁን ማወቅ አለበት። የትግራይ ተወላጅ

ሙሰኛ ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። የአመማራ፣ የኦሮሚያ፣

የደቡብ የሌላው ብሄር እንደዛው። ለዚህ ምስክር ከተፈለገ አሁን ያለውን

ሁኔታ ማየቱ ቀላል ያደርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በትግራይ ወይም

የሚነግዱ ጥቂት ኪራይ ሰብሳቢ እንደሆነ እንጂ የትግራይ ህዝብ ከሌላው

ኢትዮጵያዊ የበለጠ የተጠቀመበት ሁኔታ የለም፤ ነገር ግን ትግራይ እየተሰደበ

በገዛ አገሩ እንደ ኮንትራባንዲስት እየተቆጠረ ነው፤ እንደ ኪራይ ሰብሳቢ

እየተቆጠረ ነው። **በዚህ አገር በትክክል እንደተከተለ ኪራይ ሰብሳቢነት ከላይ**

እስከ ታች አለ ከተባለ፤ ኪራይ ሰብሳቢው ቢቆጠር ለሁሉም ክልል እንደሆነ ህዝብ

ብዛቱ እንደሚደርሰው ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን እያየነው ያለው ነገር

ግን እንዲያው ብሄር ላይ ያነጣጠረ ፕሮፖጋንዳና እርምጃ ነው። ይህም “ከፍተኛ

በላይ ነው” እንደተባለው ሆን ተብሎ ኪራይ ሰብሳቢነትን ትግል ለማድናቀፍና

ትግሉን መልኩን ቀይሮ ወደ ለየለት ፋሽዝም እንዲያመራ የሚደረግ የጅቦች

ሴራ ነው። ኪራይ ሰብሳቢ ኪራይ ሰብሳቢ ነው። የፈለገው ብሄር ቢሆን ኪራይ

ሰብሳቢ ከሆነ የሁሉም ብሄር ጠላት ነው። ሌባ ሌባ ነው።

ሁሉም በአንድላይ ኪራይ ሰብሳቢን መዋጋት አለበት። ለኪራይ ሰብሳቢነትን

መታገል ድንበር ማበጀት የለብንም። በኪራይ ሰብሳቢነት ትግል እንደ

ኢህአዴግ የተለያየ አቋም መኖር የለበትም። **የኢትዮጵያ ችግር ከማንም በላይ**

የውስጥ ችግር ነው። መገለጫውም ኪራይ ሰብሳቢነት ነው። ይህም ምሽጉ

አንድ ብሄር ወይም አንድ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ አይደለም። በሁሉም

በመንግሥት ላይ ያለ ነው። አህዴድ ወደ ሌሎች እህት ድርጅቶች እጅ

ከመቀሰሩ በፊት የውስጡን ኪራይ ሰብሳቢ ማፅዳት አለበት፤ ብአዴን፤ ሀወሓትም

ደኢህዴንም እንደዚሁ።

እነዚህ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ድርጅቶች በኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በየ

ድርጅታቸው ብቻ ይታጠሩ ማለትም አይደለም፣ ደርግን ያሸነፍነው በየፊናቸው

በመሯሯጥ አይደለም በጋራ በመዝመት ነው። ስለዚህ ለኪራይ ሰብሳቢነት

ትግልም በጋራም የምንዘምትበት ስትራቴጂ መኖር አለበት። ይህ ሲባል ግን

የውስጣችን የማጥራት ስራ የያንዳንዱ ብሄራዊ ድርጅት ስራ ነው። አሁን

እየታየ ያለው የጣት ቅሰራ እየታዘብን ነው። ከህዴድ የውስጡን ኪራይ ሰብሳቢ

ሳይታገል ህወሓት ላይ ሲያነጣጥር ይታያል፣ ብአዴን የውስጡን ኪራይ

ሰብሳቢነትን ሳይታገል እጁን ህወሓት ላይ ሲቀስር ይታያል። ይህ

የተጀመረውን ይህዳሴ ጉዛችን ሊያደናቅፍና ሊያዘገይ ካልሆነ በቀር ሌላ እሚረባ

ውጤት የለውም። እንደአብዮታዊ ዲሞክራቶች ከዚህ በፍጥነት ካልወጣን ነገ

ወደማንወጣው ችግር እንገባለን።

ሙሰኛ የህወሓት፣ የብአዴን፣ የአህዴድ፣ የደኢህዴን አባል ወይም አመራር

ከማንም በላይ የህወሓት፣ የብአዴን፣ የአህዴድ፣ የደኢህዴን ጠላት ነው።

የቆመለት ዓለላማ ፀር ነው፣ አደናቃፊ ነው፣ ፀረ ልማት ፀረ ህዝብ ነው።

ኢህአዴግ አባላቱ አመራሩ የማይበላሹበት የብፁኣን ስብስብ አይደለም።

በየጊዜው ችግር የሚፈጥሩ አባላትና አመራር ሲያጋጥሙ እየገመገመ እያሸጋሸገ

የመጣ ድርጅት ነው። ባካሄዳቸው የተለያዩ ተሃድሶዎች በኮር አመራሩ ችግር

ሲፈጠር የተበላሸው ኮር አመራር ቆርጦ የሚጥል ድርጅት ነው። **ኢህአዴግ**

በ1993 ዓ.ም. በተደረገው ተሃድሶ ሁሉንም እንደሚያስታውሰው፣ አሉ የሚባሉ፣

ተተኪ የላቸውም የሚባሉ የነበሩትን ሳይቀር ቆርጦ የሚጥልና መስመሩን

የሚመርጥ ድርጅት ነው።

ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ይህ ሁኔታ የማይታየው?

በሙሰኝነት የተዘፈቀ አመራር ለምን ይዘን እንጓዛለን?

በሙሰኝነት መዘፈቃቸው የሚያውቅ አመራር ለምን ዝምብሎ ያያል?

ለምን አይታገልም? ችግሩ /ሙስናው/ ለምን እንደማስፈራራይ ይጠቀምበታል?
ያልተመለሱ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ አብዮታዊ ዲሞክራቶች ምን እያደረገን
ነው? ምንድነው ይህ ሁሉ ዝምታ? ድርጅታችን ኢህአዴግ እየበሰበሰ ነው?
ዝምታው ይሰበር? የኢህአዴግ ሊቀመንበርም መምራት ካለባቸው በደንብ
ይምሩን። ሊቀመንበሩ በኪራይ ሰብሳቢነት ትክክለኛ ትግል የሚያደርጉ ከሆነ
መጀመሪያ አህዴድ ላይ ያለውን ኪራይ ሰብሳቢነት ታግለው ያሳዩን፤ በሌሎች
እህት ድርጅቶች የሚያውቁት ነገር ካለም ለየድርጅቶቻችን ይስጡንና መታገያ
እናድርገው፤ ያግዙን።

የኪራይ ሰብሳቢነት መረጃ እንደ ባንክ ቁጠባ አድርጎ መጠቀም ግን ትክክል
አይደለም። ይውጣና ይመንዘር መታገያ እናድርገው!!!!

ቸር እንሰንብት
ከሀዳሴ ኢትዮጵያ
ሰኔ 12፣ 2010 ዓ.ም.